

ጠቅላይ



የዐማራ ኅልውና ለኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት (ዐጎኢአድ) ልሣን

Amara Survival For Ethiopia's Unity Organization (ASEUO)

የዐማራ ኅልውና መጠበቅ፣ ለኢትዮጵያ አንድነት መጠበቅ ዋስትና ነው!

ፈለገ አሥራት የትውልዳችን ቃል ኪዳን ነው!

ልዩ

ዕትምጅጅ

ቀን:

ነሐሴ ፲፰

በጥቅምት ፳፯ ቀን ዘወትር ኅምስ የሚወጣ

የዐማራ ኅልውና ለኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት ማዕከላዊ ምክር ቤት ሦስተኛ መደበኛ ስብሰባ የአቋም መግለጫ፡-

እኛ የዐማራ ኅልውና ለኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት (ዐጎኢአድ) የማዕከላዊ ምክር ቤት አባላት እ.ኤ.አ ነሐሴ 18 ቀን 2018 (ነሐሴ 12 ቀን 2010 ዓም) ለአንድ ቀን ባደረግነው ስብሰባ፣ በድርጅቱ የስድስት ወራቶች እንቅስቃሴ፣ በአገራችን ተጨባጭ ሁኔታና በተለወጠው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሁኔታ የዐጎኢአድ የአደረጃጀት ለውጥ አስፈላጊነት በሚሉት ዐባይት ርዕሶች ላይ የቀረቡትን ሪፖርቶች አዳምጦ እና ተወያይቶ የሚከተለውን የአቋም መግለጫ አውጥቷል፡፡

1. አገራችን እና ሕዝባችን የሚገኙበት ተጨባጭ ሁኔታ ወደ አዲስ የለውጥ እንቅስቃሴ የገቡበት ወቅት መሆኑን፣ ይህም ሕዝባችን ከፍተኛ የተስፋ ሰንቅ መሰነቅ፣ በአንጻራም፣ የለውጡ እርማጃ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ጥቅማችን ይነካብናል ብለው የሰጡ ቡድኖችና ኃይሎች የሕዝቡ ተስፋ እንዲጨልም የማይፈነቅሉት የተንኮ ሤራ ድርጊት ሊኖር እንደማይችል ያስገነዝበው የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ዘገባ፣ የለውጥ አራማጁ ኃይል ይቅር ተባባሉ ስላለ ብቻ፣ ፍፁም ይቅርታ ይወርዳል ለማለት እንደማይቻል ምክርቤቱ አስገንዝቧል። ምክንያቱም ይቅር በሉ በመባሉ፣ በደሉን በጫናቃቸው የተሸከሙ ወገኖች ልብ የሚሸር የመሰላቸው ብዙዎች እንደሆኑ የተስተዋለ መሆኑን ያጤነው ምክር ቤቱ፣ የትናንቷ ባሕረ ነጋሽ ወይም ኤርትራ “በኢትዮጵያ ቅኝ ግዛት ተይዟለሁ፤ ቅኝ ያኾነውም ዐማራ” ነው ብለው ለዐማራው የተለያዩ ማጥላያ ስሞች ሰጥተው፣ አያሌ ግፎችን ከፈጸሙ በኋላ፣ ጊዜ እና መቆየት ትክክለኛውን መንገድ ሲያሳዩባቸው፣ «ዐማራን በጠላትነት ፈርጆን ያልሆነውን እንደነበረ አድርገን ብዙ ማለታችን ትክክል አልነበረም» በማለት « የይውጋህ ብሎ ይማርህ» ዓይነት አነጋገር በአደባባይ ሲነገር ስንሰማ፣ ዐማራው ምንጊዜም ከዕውነት ጋር የቆመ ሐቀኛ ሕዝብ እንደሆነ ዛሬ የመሰከረው የኢሳያስ አፈወርቂ አመራር፣ ነገም የመለስ ዜናዊ ቡድን ይህን እንዲደግም ትግሉን አጠንክሮ መቆጠል ምርጫ ሳይሆን ግዴታ ጭምር እንደሆነ አጠናቋል ። ይህ እንዲሆንም፣ ይቅርታውና የወደፊት ምልክታው ሳይዘባ መቆጠል የሚችለው፣ ይቅርታው ሥራዓት ተበጅቶለት፣ ጥቃትና ጉዳት የደረሰባቸው አካሎች የጉዳታቸው መጠን ታውቆ፣ የጥቃት እና የጉዳት አድራጊዎቹ ማንነት ተለይቶ፣ በሚዘከርበት መልኩ፣ «ይቅር ለእግዚአብሔር» መባባሉ ሲፈጸም እንደሆነ ዐጎኢአድ ያምናል። ይህም ዕውን እንዲሆን የዐማራ ኅልውና ለኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት አባላት፣ አካላትና ደጋፊዎች የበኩላቸውን ሚና ለመጫወት እንዲችሉ አመራሩ ከምንጊዜውም በበለጠ ከሕዝቡ መሀል ሆኖ ኃላፊነቱን ለመወጣት ቃል ይገባል።
2. ምክር ቤቱ ባደረገው ሠፊ ውይይት፣ ይህ ዛሬ በአገራችን ምድር የሚቀነቀነው የይቅርታ፣ የሰላምና የመደመር መዝሙር ባለቤቱ ማንም ሳይሆን፣ ሕዝቡ ራሱ መሆኑን ግንዛቤ ወስዷል። የዚህ የጠነከረ አቋም መነሻ ምክንያቱም ባለፉት ከሦስት አሥርታት ዓመታት በላይ ባስቆጠረ ጊዜ ሕዝቡ መተኪያ የሌላት የልጆቹን ሕይወት፣ አካል፣ ደምና ንብረት ገብሮ በትግሉ ያመጣው እንጂ፣ የተወሰኑ ቡድኖች ከሰማይ ያወረዱት አለመሆኑን ሂደቱ በማሳየቱ እንደሆነ ታምኖበታል። ለውጡ፣ በእስር የተሰቃዩ፣ የተገረፉ፣ የተዋረዱ፣ በባሕር የሰመጡ፣ በሊቢያና በግብፅ ምድረ-በዳዎች የታረዱ፣ በዱር በገደሉ የቀሩ የሕዝብ ልጆች የደምና የሕይወት ዋጋ እንደሆነ በማመን፣ ይህ ለውጥ እንዲመጣም አያሌ ዜጎች በግልና በቡድን ከፍተኛ ዋጋ የከፈሉ መሆናቸውና፣ ከነዚህ ወገኖች አንዱና ዋናው የዐማራ ሕዝብ

መሆኑ፣ የዐማራ ጎልውና ለኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት በዐማራው ወገኖችን ላይ እየተፈጸመ ያለው የዘር ማጥፋትና የዘር ማጽዳት፣ ዘመቻ እንዲገታ፣ ዐማራው ጎልውናውን አስጠብቆ፣ የኢትዮጵያን አንድነት ለማረጋገጥ ለሚደረገው ትግል የበኩሉን አስተዋጽኦ አጠናክሮ እንደሚቀጥልና የተጀመረው የለውጥ ሂደት ተፈላጊውን ግብ ለመጨበጥ እንዲቻል በአገር ቤት ገብቶ ሕዝቡን ታግሎ የማታገል ሚናውን እንዲጫወት ቃላቶችን እንድሳለን ።

3. ተደጋግሞ እንደተነገረውና ነባራዊ ሁኔታዎችም እንደሚያሳዩት ለማናቸውም እንቅስቃሴዎች ለግብ መብቃት የሚወሰነው በውስጣዊ ሁኔታዎች እንደሆነ ይታወቃል። የዐማራ ጎልውና ለኢትዮጵያ አንድነት ድርጅትም ምንም እንኳን፣ ወሣኝ አካሉ ወጭ አገር ቢሆንም፣ አመራሩ በሚሰጣቸው የተግባር መመሪያዎችና የንቃተኝ ማህልመሻ መሪና ቀስቃሽ መልዕክቶች በአገር ቤቱ እንቅስቃሴ ላይ የራሱ የሆነ ተጽዕኖ የፈጠረ እንደሆነ አሌ አይባልም። በዚህ ምክር ቤት የወል ውሳኔ እና ለውሳኔው መሻሻ የሆነው የአገሪቱ ፖለቲካ ለተጨማሪ ድርጅቶች ምቹ ሁኔታ የፈጠረ መሆኑን ብንገነዘብም፣ አገራችን ኢትዮጵያ ወደዬት አቅጣጫ ልታመራ እንደምትችል በግልጽ የተቀመጠ ፍኖተ መንገድ ባይኖርም፣ በሕዝቡ በተለመደውና ባለፈው መንገድ አንገዛም የእንቢተኝነት ሁለንተናዊ ግፊትና የተግባር ተሳትፎ፣ የተገኘው የአመራር ለውጥ የተገኘው ተስፋ ግምት ውስጥ በማስገባት፣ እንዲሁም የዐማራው የጎልውና ተጋድሎ ካስመዘገባቸው ድሎች በመነሳት፣ የውጭ አመራሩ አገር ቤት መግባት፣ ቀደም ሲል በእንቅስቃሴ ላይ ካለው የድርጅቱ የውስጥ አካል ጋር በመዋሐድ፣ ዓላማውን ወደ ተሻለና የላቀ ደረጃ በማሸጋገር ታግሎ የማታገል ኃላፊነቱን በጥራትና በቅልጥፍና ለመወጣት ለውጡ በር የከፈተለት እንደሆነ ይታያል። ይህም የውጭው አካል አመራሩን ከውስጥ እየተቀበለ፣ በድጋፍ ሰጭነት ማለትም በዲፕሎማሲ፣ በገንዘብ፣ በመረጃና በዕውቀት ዘርፎች ላይ ትኩረቱን አሳርፎ፣ ድርጅቱ የዐማራውን ጎልውና አስጠብቆ፣ የኢትዮጵያን አንድነት ለማረጋገጥ ለሚደረገው እልህ አስጨራሽ ትግል የሚጠበቅበትን ሚና ለመጫወት ዝግጁነቱን ያረጋግጣል።
4. የዐማራ ጎልውና ለኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት ምክር ቤት፣ በጎልውና ዘመኑ ያጋጠሙትን ችግሮችና በሂደቱ የተከሰቱ ድክመቶችን በማረም፣ ቃሉን ሆኖ፣ የውዴታ ግዴታውን ለመወጣት የምንችለውንና አቅማችን የፈቀደውን ሁሉ ለማድረግ ቃላቶችን ከማደስ በተጓዳኝ፣ ሕዝቡ ለለውጥ ያለውን ተነሳሽነት አጎልብቶ እንዲቀጥል ሊከሰቱ የሚችሉ አደጋዎችን ከርቀት በማመላከት፣ ሕዝቡ የለውጡ ተጠቃሚና ባለቤት ሆኖ ለድል የሚበቃበትን ሁኔታዎች ከባለድርሻ አካላት ጎን በመሆን የድርሻችን ለመወጣት ቃል እንገባለን።
5. የዐማራ ጎልውና ለኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት፣ የዐማራውን ጎልውና በአስተማማኝ አስጠብቆ፣ የኢትዮጵያን አንድነት ለማረጋገጥ፣ ለኢትዮጵያ አንድነት እና ሉዓላዊነት ዳብሮ መቀጠል ከሚሹ ወገኖች ጋር ከጎብረት እስከ ውሕደት በሚደርሱ የትብብርና የአንድነት ቅርጾች ውስጥ በመሳተፍ ጣምራ ዓላማዎቹን ዕውን ለማድረግ እንዲቻል አባላቱና አካሎቹ የሚቻለንን ሁሉ ለማድረግ ቃል እንገባለን።
6. የዐማራ ጎልውና ለኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት በዐማራ ጎልውና እና በኢትዮጵያ አንድነት ጥያቄዎች ለድርድር የማይቀርቡ የጸኑ አቋሞቹ ናቸው። እነዚህ ጣምራ ዓላማዎቹ በሕዝቡ ቀጥተኛ ተሳትፎ ዕውን ይሆኑ ዘንድ፣ የምላተ-ሕዝቡን ፍላጎትና ጥቅም በሚወክል መልኩ፣ የተያያዘው የለውጥ እንቅስቃሴ ሕዝቡን ያሳተፈ እና ተቋማዊ እንዲሆን፣ የለውጡ እርምጃዎች የትክክለኛ ዲሞክራሲያዊ ሂደትን እንዲከተል እና ሂደቱ ተከታታይ እንዲሆን፣ የዲሞክራሲያዊ ተቋሞች ማለትም የምርጫ ሕግና የምርጫ ቦርድ፣ የፍትሕ አካሎች፣ የብዙኃን መገናኛ ተቋሞች፣ የፓርቲዎች ሕግ፣ የባለሥልጣኖች ሥነምግባር ሕግ፣ እና የነዚህ ሁሉ እናት የሆነው በግለሰብ ነፃነትና በዜግነት መብት ላይ የተመሠረተ ሕገመንግሥት በሕዝብ ተወካዮች ተረቆ፣ በምላተ ሕዝቡ የሚጸድቅ እንዲሆን ይታገላል።

የዐማራ ጎልውና መጠበቅ ለኢትዮጵያ አንድነት መጠበቅ ዋስትና ነው!